

ከጥቅምት እስከ ጥቅምት:- በአማራ ማህበረሰብ ላይ የተከናወነ የዘር ጭፍጨፋ እና የዘር ማጽዳት ወንጀል

ሸንቁጥ አየለ

- 1) ጥቅምት 2012 በአሮሞ ክልል አሰቃቂ የዘር ማጽዳት እና ማጥፋት ወንጀል ተፈጸመ።
- 2) ሰኔ 23 / 2012 እንደገና አሰቃቂ የዘር ማጽዳት እና ማጥፋት ወንጀል ተፈጸመ።
- 3) ጳጉሜን 2012 አሰቃቂ የዘር ማጽዳት እና ማጥፋት ወንጀል በቢኒሻንጉል ክልል።
- 4) ሙሉ መስከረም ወርን 2013 ላይ የዘር ማጽዳት እና ማጥፋት በቢኒሻንጉል ክልል ተከናወነ።
- 5) ጥቅምት ወር 2013 የዘር ማጽዳት እና ማጥፋት ወንጀል በቢኒሻንጉል ክልል መከናወኑን ቀጠለ።
- 6) መስከረም እና ጥቅምት 2013 በወለጋ የዘር ማጥፋት እና ማጽዳት ወንጀል ተከናወነ።
- 7) መስከረም እና ጥቅምት 2013 በጉሩ ፈርዳ ሰፊ የዘር ማጥፋት ወንጀል ተከናወነ።
- 8) አሁን እየተከናወነ ባለዉ የዘር ማጥፋት ወንጀል በጉራፋርዳ እስከ 3500 የአማራ ማህበረሰብ እንደተፈናቀለ መረጃዎች ያሳያሉ። ከ150 ሰዎችም በላይ በግፍና በጭካኔ መገደላቸው እየተዘገበ ነው።
- 9) ይህም ሁሉ ሆኖ አሁንም በመተከል፣ በወለጋ፣ በጉራፋርዳ እየተከናወነ ያለዉ በአማራ ህዝብ ላይ የሚደረግ የዘር ጭፍጨፋ ተጠናክሮ ቀጥሏል።
- 10) ይህም ሁሉ ሆኖ ከአቢይ ጋር የወገኑ የአማራ ምሁራን፣ የብአዴን ሀይል፣ ሆዳም ባለሃብቶች፣ እንዲሁም አስመሳይ ተቃዋሚዎች አሁንም በአማራ ላይ እየተከናወነ ያለዉ የዘር ፍጅት አይዘገቡም፣ ሀሰት ነዉ ሲሉ ይወተዉታሉ። ይህ ሁሉ የሚከናወነዉ ግን በአብይ መንግስት ነዉ።
- 11) በዉጭ ሀገር የተደራጁ አንዳንድ የአማራ ሲቪል ማህበራትም አሁንም ከብ አዴን ጋር ጭራቸዉን አቋልፈዉ ይህ ወንጀል እንዳይነሳ ይተጋሉ።

12)በአማራ ህዝብ ላይ የታወጀው የዘር ማጥፋት ሂደት መቆም አለበት ብሎ መረር ብሎ የሚናገር አንድ ግለሰብ ሲወጣ የኢዜማ፡ የብአዴን፣ የብልጽግና እና የሆድ አደሮች ልዩ ልዩ ስብስቦች ማህበራዊ ሚዲያዎችን፣ ዩቲዩቡን ሁሉ ያዘጉበታል።

13)ይህ ሁሉ የዘር ማጥፋት እየተከናወነበት ያለው ብዙሃኑ አማራ ደግሞ ፖለቲካ አያገባኝም፣ የኢትዮጵያም ሆነ የአማራ ነገር አያገባኝም ብሎ ዳር ቁጭ ብሎ እሳቱን ይሞቃል።

14)አንድ ሰሞን የአማራ ብሄረተኛ ነኝ ብሎ ሲያጨናብር የነበረው ይባስ ብሎ የአማራ ህዝብ ሞቱ ለምን ተነገረ፡ ለቅሶ ደራሽ፣ እና አስለቃሽ አትሁኑ ብሎ ጥቂት የአማራ ተቆርቋሪዎች ላይ ምላሱን ያወጣል።

15) ኢትዮጵያዊነትን እንሰብካለ፡ የአንድነት ሀይል ነን የሚሉ የቀበሮ ባህታዊያን ደግሞ ከገዳዮች ጋር ወግነው ቆመዋል።

እና ምን ይሻለናል? ብለህ ጠይቅ :: አንድም አማራ አይመልስልህም።ወይም አንድም ኢትዮጵያዊ ነኝ እያለ የሚያቅራራ ሁሉ መልስ አይሰጥህም።

ዝም ብለህ አንተው እራስህ ተወታዊ፣ አንተው እራስህ ለፍልፍ የምል ምላሽ ያለ ይመስላል። ሆኖም ምናልባት ልባም አማሮች እንዲሁም ኢትዮጵያዊ የተገኘ እንደሆነ ኢትዮጵያዊያን ጆሮ ቢደርስ ድጋሚ ጥያቄውን ደግሜ አነሳዋለሁ።

ምን ይሻላል?

ነዉ ወይስ አንተ ይህን የምታነብ ሰዉ ይህ ጉዳይ አያገባህም?

22.10.2020